



በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ  
 የጠቅላይ ሚኒስትር ጽሕፈት ቤት  
 Federal Democratic Republic of Ethiopia  
 OFFICE OF THE PRIME MINISTER

መጋቢት 17 ቀን 2014 ዓ.ም  
 አዲስ አበባ

**የሚኒስትሮች ምክር ቤት 6ኛ መደበኛ ስብሰባ ውሳኔዎች**

የሚኒስትሮች ም/ቤት በዛሬው ዕለት ባካሄደው 6ኛ መደበኛ ስብሰባ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ተወያይቶ ውሳኔ አሳለፈ።

1. ምክር ቤቱ በቅድሚያ የተወያየው በሳይንስ፣ ቴክኖሎጂ እና ኢኮኖሚኒን ረቂቅ ፖሊሲ ላይ ነው። በ2004 ዓ.ም ትኩረቱን በመካከለኛና ትላልቅ የማምረቻና አገልግሎት መስጫ ተቋማት ቴክኖሎጂን መጠቀም፣ መቅዳትና ማላመድን መሠረት ያደረገ የሳይንስ ቴክኖሎጂ እና ኢኮኖሚኒን ፖሊሲ በማውጣት የተለያዩ ጥረቶች ሲደረጉ ቆይተዋል። በፖሊሲው አፈጻጸም ሂደት የተገኙ ውጤቶች ቢኖሩም መሰረታዊ ለውጥ ከማምጣት አንጻር ስኬታማ እንዳልነበር ከተደረጉ ጥናቶች መረዳት ተችሏል። በመሆኑም ለአገር ውስጥ የቴክኖሎጂ ልማት ልዩ ትኩረት የሚሰጥ፣ የኢንተርፕራይዞችን የቴክኖሎጂ አቅም በማሳደግ ከምርታማነታቸው ጋር ያላቸው ትስስር የሚያጠናክር፣ ለፈጠራ ስራ /Innovation/ ትኩረት የሚሰጥ ፖሊሲ በማስፈለጉ፣ ከግብርና እና ከማኑፋክቸሪንግ በተጨማሪ ቱሪዝም፣ ማዕድን እና አይሲቲ ለአገራዊ ብልጽግና መሰረት ተደርገው በመወሰዳቸው በቴክኖሎጂና ኢኮኖሚኒን እንዲታዘዙ ማድረግ የሚገባ በመሆኑ፣ በአጠቃላይ ለአዳዲስ ለውጦች እና ፍላጎቶች ምላሽ መስጠት የሚችል እና የሳይንስ፣ ቴክኖሎጂና ኢኮኖሚኒን ልማትን የሚያፋጥን ሁሉአቀፍ ፖሊሲ ማዘጋጀት አስፈላጊ እንደሆነ ታምኖበታል ረቂቅ ፖሊሲ ተዘጋጅቶ ለምክር ቤቱ ቀርቧል። ምክር ቤቱም በረቂቅ ፖሊሲው ላይ በጥልቀት ተወያይቶ ግብዓቶች በማጽደቅ ስራ ላይ እንዲውል ወስኗል።

2. ምክር ቤቱ በመቀጠል የተወያየው የ11 የአስፈጻሚ ተቋማትን አደረጃጀት፣ ስልጣንና ተግባር ለመወሰን በቀረቡ ረቂቅ ደንቦች ላይ ሲሆን በፌዴራል መንግስት አስፈጻሚ አካላትን ስልጣንና ተግባር ለመወሰን በወጣው አዋጅ ቁጥር 1263/2014 መሰረት፡-

- የኢትዮጵያ ቴክኖሎጂ ባለስልጣን፣
- የኢትዮጵያ የስፔስ ሳይንስ እና ጂኦስፓሻል ኢንስቲትዩት፣
- የፌዴራል ሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽን፣
- የኢትዮጵያ ግብርና ባለስልጣን፣
- የኢትዮጵያ ደን ልማትን ሥልጣን፣
- የአንሰሳት ልማት ኢንስቲትዩት፣
- የአንሰሳት ጤና ኢንስቲትዩት፣
- የአምራች ኢንዱስትሪ ልማት ኢንስቲትዩት፣
- የኢትዮጵያ ጂኦሎጂካል ኢንስቲትዩት፣
- የማዕድን ኢንዱስትሪ ልማት ኢንስቲትዩት እና
- የአርቲፊሻል ኢንተላጀንስ ኢንስቲትዩት

አደረጃጀት፣ ስልጣንና ተግባር ለመወሰን በቀረቡ ረቂቅ ደንቦች ላይ ተወያይቶ ግብዓቶችን በማከል ያጸደቀ ሲሆን ደንቦቹ በነጋሪት ጋዜጣ ታትመው ከወጡበት ቀን ጀምሮ ስራ ላይ እንዲውሉ ምክር ቤቱ ወስኗል።

3. በመጨረሻ ምክር ቤቱ የተወያየው የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ማቋቋሚያ አዋጅን ለማሻሻል በቀረበው አዋጅ ላይ ነው። የኢትዮጵያን ብሔራዊ ደህንነትና ጥቅም እንዲያስጠብቁ ተልዕኮ ከተሰጣቸው ተቋማት አንዱ የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ሲሆን ተቋሙም መንግስት ባስቀመጠው አቅጣጫ መሰረት በርካታ የሪፎርም ስራዎች እያከናወነ የላቀ ውጤትም በማስመዘገብ ላይ የሚገኝ ሲሆን ከነዚህ ተግባራት መካከል በህግ ረገድ በጥናቱ የተለዩ ክፍተቶችን የሚሞላ የአዋጅ ማሻሻያ ማድረግ አንዱ በመሆኑ ረቂቅ አዋጅ ተዘጋጅቶ ለሚኒስትሮች ምክር ቤት ቀርቧል። ምክር ቤቱም በረቂቅ አዋጁ ላይ በጥልቀት ተወያይቶ ይጸድቅ ዘንድ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንዲተላለፍ ወስኗል።

//